

# የቀትሩ ጨለማ

The Darkness at Noonday  
(የእኩለ ቀን ጨለማ)

በሱዳን ከሚንግስ

ኦገስት 30 ÷ 2005 [ባህላ ማሌዢያ]

By Susan Cummings [Bahasa Malaysia]

ከዚህ በታች ያለው ራእይ የተከሰተው ቢሮዬ ውስጥ በወንበሬ ላይ ተቀምጬ ሳለ ነው።

በዚህ ተቀምጬ ሳለሁ፣ ራሴን ፍጹም ጨለማ በሆነ ቦታ ማየት ጀመርሁ። በዙሪያዬ ምንም ብርሃን የለም። ቀን ሆኖ እንደገና ደግሞ ሌሊት ይመስላል። ሂደታዊ መጨለም አልነበረም፣ ድንገታዊ ለውጥ።

በለውጡ ምንም ዓይነት ፍርሀትም ሆነ አሳሳቢ ነገር አልተሰማኝም፣ የጌታ ሰላም ብቻ። እኔ በእርሱ እንዳለሁ አውቃለሁ፣ እንዲሁም እርሱ በምክንያት እዚህ እንዳመጣኝ፣ ስለዚህ ጌታ እንዳየው የፈለገው ምን እንደሆነ እንዲያሳየኝ ጠበቅሁት።

ጨለማው ሙሉ በሙሉ ከመሆኑ የተነሣ በዙሪያዬ እንደ ጽኑ ሸክም ነበር፣ እናም መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ የለውም፣ በውስጡ (መኪና) እየነዳችሁም ሆነ እየተራመዳችሁ እዛው እንዳለ እንደምትገምቱት ዓይነት።

እዛው እንደቆምሁ፣ ምንም ድምጽ እንዳልነበረ አስተዋልሁ። ምንም ዓይነት ህይወት ወይም ንፋስ፣ አልያም አየር ወይም ማንኛውም ነገር። ልክ ፍጹም ምንም (አየር) የሌለው ባዶ (vacuum) ዓይነት ነው። ከሁሉም ነገር ፍጹም የመለየት ዓይነት ቦታ ነው፣ ልክ ከድምጽ የጸዳ (sound proof) ክፍል ውስጥ እንደመሆን ዓይነት ነው። ይህ ከእግዚአብሔር ህልውና ውጭ መሆን የሚመስለው መሆን አለበት፣ ብዬ ለራሴ አሰብሁ።

**“ትክክል ነሽ”** አለኝ ጌታ። ምንም ባላየውም እንኳን፣ ጌታ ከአጠገቤ ቆሞ እንደነበር አውቄአለሁ። **“ጨለማው የእኔ ህልውናና ብርሃኔ አለመኖር ነው፣ እንዲሁም ከእውነት ፍጹም የመለየት ቦታ ነው።”**

**“ሰዎች እኔን እምቢ ሲሉ፣ የሚወዱትን አጥብቀው ይይዛሉ (embrace)። ጨለማው መገኛቸውና ድርሻቸው ይሆናል። የፍጹም መንፈሳዊ ድህነትና መንፈሳዊ ብርሃን (illumination) የሌለበት ቦታ ነው። እውነት ሲገፋና ሰዎች ውሸቱን ለማመን ሲመርጡ፣ ያኔ ራሳቸውን ለማይረባ አዕምሮ (reprobate) ይሰጣሉ እናም ጨለማው ፍጹም ይሆናል።”**

**“የቃሌ ድርቅ አሁን በኃይል እየጨመረ ነው፣ በቤቴ መካከል እንኳን፣ ከቤቴ የሆኑት እንኳን እየተፈተኑ ነው። (tested and tried) ፣ እናም ልባቸውን የሚሰጡለት ያ፣ የሚጠበቁበት ይሆናል።”**

**“አካሌ የሆነችው ቤተክርስቲያን የመጀመሪያ ፍቅሯን አጥታለች፣ እናም ልባቸውን ለብዙ ነገሮች ሰጥተዋል፣ እናም የሕይወታቸው ገዢ የሆንኩትን እኔን ክደውኛል። የራሳቸውን መንገድና በራሳቸው አቅጣጫ መሄድን ይፈልጋሉ፣ እናም ከእውነቱ ተቅባቢዎቻቸው ጠፍተዋል። ብርሃንን አይወዱም፣ እንዲሁም ቃሉን ለሕይወታቸው አልተጠቀሙም፣ ራሳቸውንም ለጨለማው አሳልፈው ሰጥተዋል። እውነቱን የማይወዱ ናቸውና።”**

**“አሁን ከፊትሽ የምታዩው የቃሉን ድርቅና እወድሃለው የሚሉኝ ነገር ግን የካዱኝ፣ እንዲሁም እኔን አጥብቀው ያልያዙት፣ ሙሉ በሙሉ መውደቅ ነው። ጨለማው እውን ነው እነርሱ በፍጹም ጨለማ ታሰረው በቀን ብርሃን ዙሪያውን ይባክናሉ። ይሰማሉ፣ ነገር ግን እውነቱን አይቀበሉትም።”**

“ ቃሉን ሊያነቡት ይችላሉ ነገር ግን አይረዱትም፤ ነገር ግን በፊታቸው እንደተዘጋና እንደ ግድግዳ ይሆንባቸዋል። ያያሉ፤ ነገር ግን እኔ የምሠራውን ለማየት ዓይኖች የሏቸውም፤ እናም ምላሽን ፍለጋ በጨለማ ይደናበራሉ ነገር ግን መቼም አያገኙትም፤ እኔንና ቃሌን ህይወታቸውንም ንቀዋልና። ከእኔ ቅድስና ይልቅ የራሳቸውን እርካታ ወደዋልና።”

“ ጨለማው ፍርሀትም ነው። እኔን የማያውቁኝና በፍቅሬ የማይመላለሱት፤ በፍርሀት ይመላለሳሉ በእርሱም ይጠመዳሉ። የፍጹም እምነት ተቃራኒ ፍጹም ፍርሀት ነው። ሕዝቤን ደጋግሜ ወደ እኔ እንዲመጡ አዝዣቸዋለሁ፤ እንዲሁም በእኔ እምነት እንዲኖራቸው። ነገር ግን በተደጋጋሚ ከእኔ ርቀው ይቅበዘበዛሉ፤ እናም የመጣውን ሁሉ ዝምብለው ይመገባሉ፤ እናም አሁን በድብልቆች ተሞልተናል፤ ጨለማ፤ በተጨማሪም እውነቴ ሙሉ በሙሉ ተቀርጾና ጸንቶ በውስጣቸው የለም።”

“ ራሴን በውስጣቸው እየቀረጸሁ ነበር፤ እንዲሁም እያጠራጁቸውና በዚህ ሰዓት ጸንተው እንዲቆሙ እያዘጋጀኋቸው ነበር። ነገር ግን የእኔ በሆኑት መሀከል እንኳን፤ ብዙዎች ለማጥቃት፤ ለመገነጣጠልና፤ እኔ የምገነባውን ለመቃወም መርጠዋል። ለዘላለም እውነቴንና ለዚህ ሰዓት የሆነውን የጸጋ መንፈስ ይቃወማሉ። ጸጋዬ በመጨረሻ በተገፋ ጊዜ፤ የሚከተለው ቁጣዬ ብቻ ነው።”

“ የእኔ የሆኑት በእኔ ይኖራሉ፤ በፍጹም ጨለማ ውስጥ ይሄዳሉ ነገር ግን አይነኩም። አይፈሩም፤ አይሰጉም፤ ምንም ነገር አይፈልጉም፤ እኔ ድርሻቸው ነኝና። በእኔ ስትሆኑ፤ እንደ እኔ ናችሁ። አትዘኑ፤ ቃሉ ለዘመናት ስለሚመጣው ጨለማና ችጋር ሰዎችን አስጠንቅቋልና። ነገር ግን ጥቂቶች ቃሌን ተጠቅመዋል እኔም እንድለውጣቸው ፈቅደዋል። ብዙዎች እንደማይመጣ ያስባሉ፤ ወይም ደግሞ በእነርሱ ላይ እንደማይደርስ፤ ወይም ደግሞ (የቃል) እውነት ብቻ እንጂ የሚከሰት እንዳልሆነ። አሁን፤ ረፍዷል፤ ተፈጽሟልና። የእኔ የሆኑት፤ እኔ በብርሃን እንዳለው ሙሉ በሙሉ በብርሃን ይመላለሳሉ። ከራሳቸው ይልቅ እኔን ወደዋልና።”

“ ለመታረድ የሆነ ለመታረድ ይሰጣል።”

(“what is meant for slaughter is given to slauhter”)

“ ለጨለማ የሆነ፤ አሁን በስፍራው ይኖራል።”

(“What is meant for the darkness, now will abide in it's place.”)

“ ለአጥፊው የሆነ ከበሬቱም በእጁ ውስጥ ነው።”

(“What is meant for the destroyer is already in it's hand.”)

“ ለማእበል የሆነው አስቀድሞም በውስጡ ነው፤ ጥቂቶች ብቻ አስተውለዋልና።”

(“What is meant for the storm is already in it, for few paid heed.”)

“ የእኔ የሆነው፤ የእኔ ነው፤ በእኔም እንደሆነ ይቀራል።”

(“What is Mine, is Mine, and will remain in Me.”)

“ መንፈሳዊው ጨለማ ተጠቃሏል እናም ጥቂቶች ብቻ ያዩታል፤ በምድር እስካሁን ጨለማ ነውና፤ ነገር ግን በቅርቡ ሙሉ ሌሊት ይሆናል ማንምም አይሠራም።”

“ ጨለማው የራሱን ሥራ ይሠራል፤ እናም የእኔ ያልሆነው ይሰጣል። ጨለማና ብርሃኑን ሙሉ በሙሉ እየገለጥሁ ነው። ለሰዎች ሁለቱ ምን እንደሚመስሉ እያሳየሁ ነው። ማንም ሰበብ እንዳይኖረውና አላወቅንም ነበር ወይም በድንገት እንደተወሰዱ ወይም ተታለው እንደነበር እንዳይሉኝ፤ ቤቴን ወደ ስፍራው አመጣለሁና”

“ ቤቴንም በስፍራው ሳመጣ፤ ጨለማውም ብርሃኑም ይታያሉ መረዳትም ይሆናል፤ ሁለቱም የሚኖርባቸው ይኖራል እንዲሁም ሁለቱም እስከመጨረሻው ይቀጥላሉ።”

“ እስከዚያው ድረስ፤ የመጨረሻው ሩጫ ይቀጥላል፤ ሰዎችም ይነሳሉ ይወድቃሉ፤ ሀገራትም ይጮኻሉ (ያገላሉ roar) ጨለማውም የተወሰነለትን ሲወስድ ምድር በሳቅ ትሞገላለች።”

“ እናንተ በጨለማው ውስጥ ልትቆሙና ብርሃኔን ለመግለጥ ናችሁ። ሀገራት ወደ ብርሃኑ እየመጡ ነውና፤ እኔንም ማወቅ ይታያል፤ ሰዎችም ይመርጣሉ፤ የዘላለም ፍፃሜያቸውንም ይወስናሉ። መጻሕፍቱ ተከፍተዋል፤ ብዙዎቹም ሰማቸውን በመጽሐፍቱ ውስጥ እየጻፉ ነው። አንዳንዶች ለዘላለም ፍርድ አንዳንዶችም ለዘላለም ሕይወት። ይህ የእውነት ሰዓት ነው፤ ሁሉም ሰው በቦታው ይቆማል።”

(ዳንኤል.12:13፤ አንተ ግን እስከ ፍጻሜው ድረስ ሂድ፤ አንተም ታርፋለህ፤ በቀኑም መጨረሻ በዕጣ ክፍልህ ትቆማለህ።)

“ አታመንቱ፤ ነገር ግን ጸንታችሁ ቁሙ፤ እናም ይህን እወቁ በጨለማ ውስጥ እንኳን፤ በእኔ እንደምትኖሩ። ወጀቡን፤ ንፋሱን፤ ማእበሉን አትመልከቱ፤ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ በእኔ ሆናችሁ ቆዩ፤ እንዲሁም ፍፃሜአችሁን ከእኔ ጋር ተራምዳችሁ እንደምትወጡ እወቁ። አብዛኛውን ለሚገዛው ፍርሃት ምንም ቦታ አትሰጡት፤ ነገር ግን በመንፈሴ ተደገፉ፤ እኔንም ተከተሉኝ። መንገዳችሁን ያበራሳችሁ ዘንድ፤ እውነቱን ሰጥቻችኋለሁና። ወደሚሰበሰቡት ሁሉ ሂዱ፤ እውነቱንም ንገሯቸው፤ ወደ እኔም መንገዱን አሳዩአቸው። ብርሃኑን ሲያዩ ከጨለማው ለመውጣት ይመርጣሉና፤ አንዳንዶች በሚመጡት የጨለማ ሰዓታት ልብሳቸውን ያጠራሉ። ብዙዎች ግን አያደርጉም። ነገር ግን እናንተ ልትቀጥሉ ይገባል፤ ሰዎችንም ለእኔ ተወክለው፤ እኔ በሁሉም ነገር መሀከል እንዳለሁ አውቃችሁ ወደ ፊት ተጓዙ።”

“ እግዚአብሔርን መፍራት በእውነት ውስጥ ያቆያችኋል። ሰውን መፍራት ፈጽሞ እንዲለውጣችሁ አትፍቀዱ፤ ነገር ግን እግዚአብሔርን ከሰው ይልቅ ፍሩ፤ እናም በማእበሉ ውስጥና በማእበሉ ላይ ምሯቸው። ገና መጀመሪያው ነውና፤ ሙሉ ኃይሉም ገና አልመጣም። የእኔ የሆኑትን በእኔ እንዲጸኑ አስጠንቅቄያቸዋለሁ፤ እናም አሁን እውነታው ለማየት ግልጽ ነው፤ እኔን የሚፈልጉ ሁሉ፤ ያገኙኛል፤ በሚመጣው የእሣት ፈተና ውስጥ እንኳን።”

“ እኔን ስትታዘዙ ከብሬ ያበራችኋል፤ ይሞላችኋል፤ በጨለማው ውስጥም ከእናንተ ወጥቶ ይበራል። ልባችሁን ጠብቁ በምድርም ላይ በትሕትና ተመላለሱ፤ ለመውለድ ማማጥ አለና፤ የሚመጣውም ሁካታ ታላቅ ይሆናልና። ነገር ግን እናንተ የሚያስፈልጋችሁ ሁሉ አላችሁ፤ ተራመዱበት።”

ድምጹ በእኔ ዘልቆ እንዲፈስ፤ ወደ እርሱም እንዲያቀርበኝ እየፈቀድሁ በዚያው ቆምሁ። በምድርም በሰማይም እየሆነ ያለ ብዙ ነገር አለ፤ እናም ይስባችኋል፤ አንዳንድ ጊዜም አቅማችሁን ያሟጥጠዋል። ነገር ግን ወደ ዳር ወጣ ማለትና ልንታደስና ልንበረታ ጌታችንንም ልናዳምጥ ያስፈልገናል። ስለዚህ፤ በጨለማ ውስጥ ጠበቅሁኝ፤ በእርሱ።

እርሱ በማእበሉ ውስጥ ድርሻና መሸሸጊያችን ነው እንዲሁም በመካከልም ደረጃችን ነው።

በብርሃኑ እንመላለስ፤ ለሥራ ብርሃን እስካለ ድረስ፤ እናም በቀትሩ (በእኩለቀን) በጨለማ ለሚቅበዘበዙት እንድረስላቸው። ለምልክቱና በክርስቶስ ላለው ታላቅ ጥሪ እንግፋ፤ በመጨረሻውም በእምነት ሆነን እንገኝ።

በመንፈስ ቅዱስ አብርን ለሠራ ለአምላካችን ለእስራኤል ቅዱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን፡ አሜን።  
ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ ትርጉም ሙሉነህ አዲሱ

Translated to Amharic by Muluneh Addisu, [shalommuluneh@gmail.com](mailto:shalommuluneh@gmail.com)